



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ህዳር 21 ቀን 2007 ዓ.ም.

ህዳር 22 አለም አቀፍ የኤድስ ቀን

ከ 1988 ዓ.ም. ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች፣ መግለጫዎችና ትዕይንቶች እየታጀበ በመላው አለም በያመቱ ህዳር 22 የሚታሰበው አለም አቀፍ የኤድስ ቀን ዘንድም ካለፈው በበለጠ ሁኔታ እንቅስቃሴ እየተደረገበት ይገኛል። መንግሥታዊ ተቋሞችና መንግሥታዊ ያልሆኑ ሕዝባዊ ድርጅቶች በበሽታው የተጠቁ ዜጎች የሚደርስባቸውን አድሎና የመገለል ሁኔታ ለመግታት እንዲቻል ሁሉም ዜጋ ድምጹን እንዲያሰማና አንድነቱንም በተግባር እንዲገልጥ አፅንዖት የተሞላበት ጥሪ በማቅረብ እየዘከሩት እንደሚገኙ በተለያዩ የዜና ተቋማትና ድረገጾች የሚወጡት ዘገባዎች፣ ትንተናዎችና ትምህርታዊ ገለጻዎች የሚያመለክቱት ናቸው።

ይህ ቀን የሆነ በሽታ አስከፊነቱ በተለይ የጤና ተቋማትና የመድኃኒት አቅርቦት በተስፋፋቸው ሀገሮች እየቀነሰ ቢመጣም በሻይረሱ እየተለከፉ ያሉት ግን ቁጥራቸው አሁንም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሆነ እየተገለፀ ሲሆን ድህነት ከፋኛ በሚያጠቃቸውና የብዙሃኑን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ታፍኖ በአናሳ ቡድኖች በተገነቡ አምባገነን ሥርአት የሚሰቃዩ አገሮች፣ መድሃኒት የመግዛት አቅማቸው ዝቅተኛ ወይም ጨርሶ የሌለ በመሆኑ በሽታው እየተስፋፋ ከመሄድ አልተገታም። በጋምቤላ ለምሳሌ በበሽታው የተለከፉት ቁጥር ከ 6 በመቶ እንደሚበልጥ ይገመታል። ይህ አሃዝ ሲያዩት ቀላል ቢመስልም ከማህበራዊ ኑሮ አንጻር ሲታይ በተለይ በኤኮኖሚው መስክ ከፍተኛ ተሳትፎ አድራጊው የሆነው የሕብረተሰብ ክፍል ከግምት ሲገባ የመስፋፋት አቅሙ ከፍተኛ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ኑሮ ላይ የሚያስከትለው አደጋ ምን ያህል አስጊ እንደሆነ የሚያመለክት መሆኑ ተደጋግሞም የተገለፀ ነው።

ባጠቃላይ በአለም አቀፍ ደረጃ በሽታውን ለመታደግ በመልካምነት የሚታዩ የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም ከሥረ መሰረቱ ለማጥፋት ግን ገና ረዥም ርቅት መጓዝ እንደሚያስፈልግ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ይህ ሁኔታ በተለይም በወጣቱ መካከል መዘናጋት እያስከተለ የመጣ በመሆኑ ይህ እንዲታረም የተለያዩ ትምህርታዊ መልዕክቶችን በሕዝቡ መካከል በስፋት ማዳረሱ ወሳኝነቱ ጎልቶ እየታየ ነው። በመሆኑም በበሽታው ላለመለከፍ እያንዳንዱ ዜጋ የበኩሉን ጥረት እንዲያደርግ በተለይ በዚህ አመቱ አከባቢ አፅንዖት በተሞላበት መልክ እየተገለፀ ይገኛል።



EPRP
P.O.BOX 73337
Washington DC, 20056
USA

Email ESPIC@aol.com
Website WWW.EPRP.com

EPRP
BP 30022
92276 Bois Colombes cedex
France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ይህ አለም አቀፍ የኤድስ ቀን በመላው አለም በሚከበርበት ወቅት በሀገራችን ከሥልጣን የተቆናጠጠው የወያኔ አገዛዝም በበኩሉ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የተወሰኑ በአገዛዙ ሰነድ ያካተታቸውን አንቀጾች እንደገደል ማሟቶ በማስተጋባት ይህንና ያንን አድርጌያለው እያለ ቢለፍፍም በተጨማሪም በመድረኩ የሚታየው ግን የተለየ እንደሆነ እንገነዘባለን። እየተሰጡ ያሉ መረጃዎችን በጥልቀት ለሚመለከት ሁሉ አሁንም በበሽታው የሚለከፉትና የሚሰቃዩት በርካታዎች መሆናቸውን ለመገንዘብ አያዳግትም። ከባዶዎች መንግሥታት የሚሰጡ የቁሳቁስና የንዋይ እርዳታዎች በአገዛዙ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ውሳኔ ለተረጋጋው በአግባቡ አይደርሱም። እንዲያውም በተለያዩ ወቅቶች መዘረፋቸው በወቅቱ የተገለፀ ቢሆንም ሳይታረም ቀጣይ ሆነዋል። የበሽታውን መስፋፋት በተወሰነ ደረጃ ለመግታት የሚቻልበትን ሁኔታ የወያኔ አገዛዝ በተለይም ከፋኛ በሚጠላቸው አካባቢዎች ይህ ነው የሚባል እርምጃ አለመወሰዱም የተገለፀ ነው። ይህ ሁኔታ የተወሰኑ የባዕዳን እርዳታ ለጋሽ ድርጅቶች ጥረት ባይኖር ኖሮ ምን ያህል የከፋ ሊሆን እንደሚችል ማሰቡ በራሱ የሚሰቀጥጥ ነው።

የጤና ተቋማትን ብንመለከትም አገዛዙ እንደሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን መሆን የሚገባውን እንዳልሆነ የሚወጡ ጥናታዊ ዘገባዎች ያረጋግጣሉ። በኢትዮጵያ አሁንም በጣም ዝቅተኛ የሆኑ የሕክምና ባለሙያዎች ያሉባት ሀገር ናት። በ 2010 ዓ.ም. ለ 25 000 ዜጋ አንድ ዶክተር ነው ያለው። ይህ ሁኔታ ከአፍሪካ ለ 5000 ሰው አንድ ዶክተር መኖሩ ጋር ሲነፃፀር በጣም የሚያሳፍር ነው። በአንድ ጥናት እንደተጠቆመው በ 20 አመት ውስጥ ማለትም ከ 1987 እስከ 2006 ዓ.ም. 73.2 በመቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የሕክምና ዶክተሮች ባብዛኛው ሊያገኙ ለሚችሉት አገራት ለሆነ ከፍተኛ ደሞዝ ወደ ውጭ ሀገር መጓዝታቸው። እንዲሁም መንግሥታዊ ልህምድ ሕዝባዊ ድርጅቶች ወይንም ደግሞ ወደግል ድርጅቶች መሄዳቸው ተገልጿል። በሀገሪቱ አሉ ከሚባሉት ሰባት ከፍተኛ የሕክምና ተቋማት ከተመሰረቱ ጀምሮ እስከ 2006 ዓ.ም. ድረስ የተመረቁት 3728 ሲሆኑ ከዚህ ጋር ወደ ዩኒቨርሲቲው እንዲገቡ እድሉን ለማግኘት የቻሉት ግን በያመቱ 350 ብቻ ነበር። በዚህ መልክ ይህንን ቀሳፊ የሆነ በሽታ ካሉት የመድሃኒት አቅርቦት በሁሉም አካባቢ የማዳረሱ ችግር እንዳለ ሆኖ አግባብነት ባለው መልክ ለመታደግ ከፍተኛ ችግር ያለ እንደሆነ አመልካች ነው። ለዚህ ሁሉ ጉድለት ተጠያቂው መልካም አስተዳደር እንዳይመሰረት ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን አፍኖ ጎጠኛ የሆነ አምባገነን ስርአት የመሰረተው ተወጋገፍ የወያኔ አገዛዝ እንጅ ሌላ አይደለም።

በመሆኑም ዛሬ ይህንን አለም አቀፍ የኤድስ ቀንን ስንዘክር ሀገር ወዳድና ለሕዝብ ቀና አስተሳሰብ ያላቸው ዜጎች በበጎ ፈቃደኝነትና ባላቸው አቅም በሚገኙበት ቦታ ሁሉ በሽታውን አስመልክቶ ትምህርታዊ ገለፃ በማስፋፋት ለአብዛኛው ሕዝብ እንዲዳረስና ካለፈው በበለጠ ሕዝባዊ መነቃቃት እንዲፈጠር ማድረግ የሚጠበቅና ወሳኝነት ያለው መሆኑ በጥብቅ ሊገነዘቡት የሚገባ ነው። ይህም በበኩሉ በበሽታው የተለከፉትን በሚመለከት የምክርና

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA
 Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)

Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

የህክምና አገልግሎት ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸትንም የሚያጠቃልል ይሆናል። ማንኛውም ግለሰብ ዜጋ በተለይም በኤኮኖሚው መስክ ወሳኝ ተሳትፎ የሚያደርጉ የሕብረተሰብ ክፍል አባላት ኃላፊነታቸውን እንዲገነዘቡና በበሽታው ላለመለከፍ መውሰድ የሚገባቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በአለም አቀፍ ደረጃ የቀረበውን ጥሪ ኢሕአፓ በመደገፍ ይተባበራል። ለስኬታማነቱም የበኩሉንም ጥረት ያበረክታል።

የተጠቁ ዜጎችን መንከባከብ የሁሉም ኃላፊነት ነው!

EPRP
P.O.BOX 73337
Washington DC, 20056
USA

Email ESPIC@aol.com
Website WWW.EPRP.com

EPRP
BP 30022
92276 Bois Colombes cedex
France